

የአሲምባ ውይይት መድረክ  
ለፍኖተ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ ራዲዮ  
ልዩ የዕርዳታ ዝግጅት ያደርጋል  
ቅዳሜ የካቲት 2 ቀን 2011  
February 9, 2019

---

ቅዳሜ የካቲት 2 ቀን 2011  
February 9, 2011  
የፍኖተ ዴሞክራሲ የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነት ድምጽ ራዲዮ ጣቢያን እንርዳ:-

የአሲምባ የፖለቲካ ውይይት መድረክ ቅዳሜ የካቲት 2 ቀን 2011 (እኤአ 02/09/2019) ከቀኑ 2:00 የሞሽንግተን ዲሲ ሰዓት አቆጣጠር ጀምሮ የገንዘብ እርዳታ ለማሰባሰብ በምናደርገው ዝግጅት ላይ በውጭ ያላችሁ አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን እንድትገኙልን በማክበር እንጋብዛለን።

የፍኖተ ራዲዮ ጣቢያ ለኢትዮጵያውያን፣ በኢትዮጵያውያን፣ ስለኢትዮጵያውያን የተቋቋመና፣ ከተመሠረተበትም ጊዜ አንስቶ በሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን እርዳታ ብቻ ፕሮግራሙን የቀጠለ ዕውነተኛ ኢትዮጵያዊ አማራጭ ራዲዮ ስለሆነ የሀገር ወዳዳችን እርዳታ ይሻል። የፍኖተ ራዲዮ በ ሳተላይት የሚተላለፍ ሲሆን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መጀመሩ ሲታወቅ ይህም ዝግጅት ወደ ሀገር ቤት እንዲገባ የሚያግደው አቅም ብቻ ስለሆነ የሀገር ወዳዳችን እርዳታ ይሻል።

በተለይም በአሁኑ ጊዜ በውጪ ያሉ የተቃዋሚ ኃይሎች ይዘውሯቸው የነበሩ በርካታ የሕዝብ መገናኛዎች በመደመር ስም ያለው መንግሥት ወደ ገባ አገልጋዮች በሆኑበት ወቅት በጣት ከሚቆጠሩ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ የዜና አገልግሎት ሰጪዎች መካከል ፍኖተ ዋነኛው እውነተኛ የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምፅ ስለሆነ ዕርዳታችን ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ያስፈልጋል። ሕዝቡ የተዋደቀለት ትግል አቅጣጫውን ስቶ በዘረኝነት ተተብትቦ አደጋ ሊያደርስ የሚችል ኃይል ሆኖ እንዲወጣ የሚገፋፉትንና ለክሸፈቱ ሌት ተቀን የሚሠሩ አሰናከፊው የሚወራጩትን የዘረኞች መንጋ ሴራቸውን በትምህርት ለማክሸፍ ይህ ራዲዮ ጣቢያ ሊጫወት የሚችለውን ሚና ከዝግጅቱ የምንገነዘብ ሁላ የአሁኑ ወጣት ለጋ ኃይል ኢትዮጵያዊ መልክና ቅርጽ እንዲይዝ የሚያስችል ጉልበትና ማስተማሪያ አስተማማኝ ኢትዮጵያዊ ራዲዮ ጣቢያችንን ካለማመንታት ተሰባስበን እንርዳ።

በዚህ ዕለት ከራዲዮ ጣቢያው፣ ከፍኖተ ርዕይ የዝግጅት ክፍልና ከኢሕአፓ የአመራር አባላት በመድረካችን በመገኘት አሁን ያለውን ያገራችንን ፖለቲካ ሁኔታ ላይና ስለ ራዲዮ ጣቢያውና ፍኖተ ርዕይ ገለጻ ስለሚያደርጉ፣ በመድረካችን በመገኘት ያላችሁን ጥያቄ በማቅረብ ወደፊትም ራዲዮኑ የርዕዩ (ቴሌቪዥኑ) ክንፍ እንዴት ሊጠናከር እደሚቻል ጠቋሚ ሃሳብ ልታቀርቡ የምችሉበት ሁኔታ ያመቻቸን

ሲሆን፣ ከራዲዮ ዝግጅት ክፍልሉ ጋርም በመተባበር ለዕለቱ ልዩ ዝግጅት ይዘን የምንቀርብ መሆኑን እናስታውቃለን።

የአሲምባ የፓልቶክ የውይይት መድረክ በየሳምንቱ ቅዳሜ በዋሺንግተን ዲሲ ሰዓት አቆጣጠር ከቀኑ 2 ሰዓት ጀምሮ የሚከፈትና እነሆ ለለፉት 13 ዓመታት የሀገራችንን ፖለቲካ ሁኔታ በሚመለከት የተለያዩ በሳል ሀሳቦች የሚንሸራሸሩበት ዲሞክራሲያዊ የውይይት መድረክ ነው።

የአሲምባ ውይይት መድረክ